

የኢ.ዕ.ዳንኤል አቶች - ኢንደኛ

**1:1**  $\text{#\#}$ 24:22;  
 $\text{#\#}$ 239:16;6:7;  
18:2;6:11;13;  
 $\text{\#}$ 61:1;2;13;  
**1:2**  $\text{\#}$ 14:22;  
 $\text{C\#}$ 11:7;8;29;  
24:20;23:1;  
6:11;0;22:12;24  
**1:3**  $\text{\#}$ 13:21;23;  
 $\text{\#}$ 11:13;14;C15:20;  
24:C13:3;F:3;5;  
 $\text{\#}$ 13:6;1;A;T3:21  
**1:4**  $\text{#\#}$ 20:24;  
 $\text{C\#}$ 18:7;17;4:1;5;  
2m;T4:8;1;T5:4  
**1:5** 14;19;29:  
 $\text{\#}$ 10:12;8;  
 $\text{\#}$ 11:18;11;14  
**1:6**  $\text{C\#}$ 5:2;  
 $\text{\#}$ 61:2;1;A;T4:12;  
5:10  
**1:7**  $\text{\#}$ 13:3;  
A;23:10;  
 $\text{#\#}$ 66:10;  
 $\text{\#}$ 9:17;3;  
A;448:10;  
24:C4:17;1;T2:19;  
1;A;T4:13  
**1:8**  $\text{\#}$ dh20:29  
**1:9**  $\text{C\#}$ 6:22  
**1:10**  $\text{\#}$ 13:  
 $\text{\#}$ 7:13;17;26;24  
**1:11**  $\text{\#}$ 7:26;24;  
 $\text{#\#}$ 16:7;2;A;T1:21  
**1:12**  $\text{\#}$ 25:  
 $\text{\#}$ 24:4;9;  
 $\text{C\#}$ 4:24  
  
**1:13**  $\text{\#}$ 3:7;10;  
21;dh<sup>m</sup>24:25;  
1;C17:1;T3:6  
**1:14**  $\text{\#}$ 2;22;  
 $\text{C\#}$ 12:2;9;A;4:18  
**1:15** A;435;8;  
1;H47:1;P;h3:3  
**1:16**  $\text{\#}$ 11;14;44;  
45:19;2:20;7  
**1:17**  $\text{\#}$ b6:9;  
16;27;dh<sup>m</sup>10:34;  
 $\text{\#}$ 0:11;13:12;28  
**1:18**  $\text{\#}$ 7:20;28;  
1;C6:20;7;M4:3  
**1:19**  $\text{\#}$ 0:12;5;  
1;rh1:29;C;h3:25  
**1:20**  $\text{\#}$ 7:25;34;  
A;6:14;B;0:9;26  
**1:21**  $\text{\#}$ 3:13;  
 $\text{#\#}$ 2;24;  
 $\text{C\#}$ 4:24;  
**1:22**  $\text{\#}$ 7:9;  
 $\text{\#}$ 0:2;9;A;0:3;6  
**1:23**  $\text{\#}$ 2:14;  
 $\text{\#}$ rh13:34;  
 $\text{C\#}$ 12:10;L;0:4;8  
**1:23**  $\text{\#}$ 3;P;h1:13;

**13** ስለሁ ልብቻ-ሁን አሸቃቄ፣ ዓ-ቶ-ሁ-ንም  
ማ፡ ተስፋ-ቻ-ሁን እየሰራ ክርስቶስ ለገል  
ለኋኑት በሚሰው ዘመና ተይ መፈ-  
ጠመ-ለ እኩርቱ፡ **14** ተሞተች ለረቻ እኋኑ  
መሆናቸው መጋቢ ቅዱም ባለማውች ተኋኑ  
በት የነበረውን ክፍ ምጣት አትከተለ፡፡  
**15** ነገር የን የጠራ-ቻ-ሁ እርሱ ቅዱስ እኋኑ ሆኖ  
እኋኑተም በኋይአቻ-ሁ ሁሉ ቅዱስ ሆኖ  
**16** የዚያና-ቻ-ሁም “እኔ ቅዱስ እኋኑ እኋኑተም  
ቅዱስ ሁኔታ” ተብሎ ተረጋድል፡፡

**17** ለላው ማደረግ በለያንዳንዳ ቀይ  
እኋኑ የሥራው የሚፈጸሙውን አብት በለ  
ቻ-ሁ የሞተመኑት ስሁኑ በዚህ የወደር ለለ  
ጊዜይነት ለተዋና በፍርሱት ነሩ፡፡ **18** ክፍ  
ጊዜ አጥቻች-ቻ-ሁ ክውልቻች-ቻ-ሁ ክት  
ከነሮ ሲወወት የተዋናቸውን በሚጠሩ ነገር፤  
በዚህ ወደም በዚቀች እንዳለሁን ተወቃቧ  
ቻ-ሁ፡ **19** ነገር የን እኋኑት የተዋናቸውን  
ዝርር እንከ እኋኑ ለለበት በግ የም፡  
በክርስቶስ ክብር የም ነው፡፡ **20** እርሱ አሉ  
ቅዱም የተወቀው ዓለም ክመራጠኑ በሌት  
ልሆነ አሁን፤ የን በሚጨረሻው ክመን ለለ  
እኋኑት ተገለዎ፡፡ **21** በእርሱ-ም አማካይኑት፤  
ከሞት በፊሱው-ና ክብርን በሰው በስጋዢ  
ከተከለው ተሞኑልቻ-ሁ፡ ለለዚህ እኋኑቻች-ቻ-ና  
ተስፋ-ቻ-ሁ በአማካይኑና ቀይ፡፡

**22** እኋኑንዳህ ለለው-ነት በመታዘዘን እኋኑቻ-  
ሁን ለለንዳቸው፡ ለመጀመሪች-ቻ-ሁ ቅኑ የቅር  
ይና-ቻ-ሁ፡ እርሱ በርሳቻ-ሁ-ም አጥብቻች-  
ሁለም ተዋይ-ዶ፡፡ **23** የምጫው የተወለደቻች-ሁ ክሂ  
ጠኑ ዝር ለይሆን ስያው በሆነና ጉንቶ በሚ  
ኖር፤ በስጋዢከተከለው ቅል አማካይኑት ክማይ  
ጠኑ ዝር ነው፡፡ **24** የዚያና-ቻ-ሁም መሻከሩ እኋኑ  
ማሳ፡ “ሥር ለባን ሁሉ እኋኑ ማር ነው፤  
ከብር-ም ሁሉ እኋኑ ማረ እቦበ ነው፡፡  
ማኑ ይጠውልጋል፤ እብዕው-ም ይረዳና-ል፤  
**25** የዚያና-ቻ-ሁም ቅዱስ የኋኑ ይረዳ-ል፡፡  
የተሰነነነቻ-ሁ-ም የምጫው ቅል ይህ  
ኋው፡፡

**2** እኋኑንዳህ ክፍ-ቻ-ሁን ሁሉ፤ ማገላለሁ  
ሁሉ፤ ማገላለሁ፤ ቅኑ-ቻ-ሁን ምክት-ቻ-  
ሁሉ አሰወማ-ዶ፤ **2** የደኋኑቻ-ሁ-ሁ እኋኑ-ቻ-  
ቻ-ሁ፤ እኡስ እኋኑ ተወለድ አማካይ-ቻ-ሁ-ሁ



**3:8** **כֹּזֶב** 12:10;  
15:5; **לְאַדָּר** 4:2;  
**לְאַתָּס** 5:  
**3:9** **וְתַבִּיא** 5:44;  
**כֹּזֶב** 8:28;  
**כֹּזֶב** 12:17;  
1:10; **נְשָׁמָה** 15:  
**בְּנֵי** 16:14;  
**לְאַתָּפְרִים** 21:23;  
**3:12** **עֲמָלָק** 12:16;  
**3:13** **תְּבִרְכָּה** 2:14;  
**3:14** **פְּנֵי** 17:  
**אַחֲרֵי** 12:13;  
**לְאַתָּפְרִים** 19:20;  
4:15:16  
**3:15** **פְּנֵי** 6:  
**בְּנֵי** 3:6  
**3:16** **פְּנֵי** 21;  
**הַמְּרָאָה** 23:1;  
**לְאַתָּפְרִים** 23:15;  
**3:17** **לְאַתָּפְרִים** 2:15;  
20:4; 15:16; 19:  
**3:18** **כֹּזֶב** 5:2;  
**בְּנֵי** 22:6; **וְתַבִּיא** 27:  
**לְאַתָּפְרִים** 21:14; 16:13;  
**3:19** **לְאַתָּפְרִים** 4:6;  
**3:20** **וְתַבִּיא** 6:3; 5:  
13:14; 18:18;  
**כֹּזֶב** 2:4; **בְּנֵי** 11:7;  
**3:21** **פְּנֵי** 16:  
**הַמְּרָאָה** 22:16;  
23:1; **לְאַתָּפְרִים** 3:

**3:22** **וְתַבִּיא** 28:18;  
**כֹּזֶב** 16:19;  
**כֹּזֶב** 38:38; **בְּנֵי** 14:  
**4:1** **כֹּזֶב** 6:18;  
**לְאַתָּפְרִים** 2:21;  
**4:2** **כֹּזֶב** 6:2;  
**לְאַתָּפְרִים** 1:14;  
**4:3** **כֹּזֶב** 13:13;  
**בְּנֵי** 2:12;  
**4:4** **לְאַתָּפְרִים** 3:16;  
**4:5** **הַמְּרָאָה** 10:42;  
**4:6** **לְאַתָּפְרִים** 3:19;  
**4:7** **הַמְּרָאָה** 24:25;  
**כֹּזֶב** 13:11;  
**4:8** **פְּנֵי** 10:12;  
**סְפָד** 20:1; **לְאַתָּפְרִים** 1:22;  
**4:9** **כֹּזֶב** 12:13;  
**בְּנֵי** 2:14;  
**4:10** **כֹּזֶב** 12:6; 7:  
1; **בְּנֵי** 4:2;  
**4:11** **כֹּזֶב** 11:36;  
**לְאַפְרִים** 10:31;  
**בְּנֵי** 6:10;  
**1:m** **פְּנֵי** 24;  
**4:12** **לְאַתָּפְרִים** 6:7;

13<sup>ን</sup>ገር የን ክብሩ በሚገልጥበት ገብ ያል  
ታቸው ተሳተቅ እንዳሆን የክርስቶስ መከራ-  
ተኑም ተጠመጥቷሁ ይለ ይጠቀሱ::  
14<sup>ለ</sup>ለን ክርስቶስ ስም በትኩረዎ:: የንበር  
መንፈሰ ለየሁዎ የሚከተሉበት መንፈሰ በእና  
ንተ ገዢ ለላማያርፍ በዕባን ፍቃዎ:: 15<sup>በ</sup>እና  
ናንተ ማንም መከራን የሚቀበል በጥሪቱ::  
ነፃሰ ገዢ ወይም ሌላ ወይም ወንጀለች  
ወይም በስው ነገር ማልቻ ገዢ ሆኖ መከ-  
ራን አይቀበል:: 16<sup>ከ</sup>ርስቲያን በመሆኑ መከራ-  
በደርድቦት ሻን ለሌላሁ ስም ለሚከተሉበት  
የመሰማን እንዲ አይደር:: 17<sup>ፍርድ</sup> ክነበሮ  
አካባቢው በት የሚችምበበት ገብ ያልጠና  
ልና:: እንግዲህ ፍርድ የሚችምረው በለዋና  
ከዚ ለሚከተሉበት መንፈሰ የሚያታዘዣ ለወጥ  
መጨረሻቸው ሚኒ ይሆን?

18 እንግዲህ::  
“እድቻ የሚችኝው በመገኘቻ ክሆና::  
በመከራው ንብረተኞቻ እንደሆነ ለሆን  
ይሆን?”

19 ለሌላሁ እንደ ለሚከተሉበት ፍቃዎ መከራ-  
በየሚቀበል ሁሉ ፍቃዎች ላታሙ ፍቃዎ  
ይደረጋ ለተተው መልካም ማቅረችውን  
ይቀጥል::

**4:13**  $\text{מְבָשֵׁל}$  12:  
 $\text{כְּבָשָׂר}$  17;  $\text{בְּפָרֶס}$  1:5  
 $\text{אַת}$  1:7; 5:1

**4:14**  $\text{מְבָשֵׁל}$  11:  
 $\text{בְּהִלָּשׁ}$  21

**4:16**  $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  5:4:  
**4:17**  $\text{אַת}$  25:29:  
 $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  6:6;  $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  2:  
 $2 \times \text{הַמְּבָשֵׁל}$ ;  $\text{מְבָשֵׁל}$  15:  
**4:18**  $\text{מְבָשֵׁל}$  11:31:  
 $\text{אַת}$  23:31

**4:19**  $\text{אַת}$  2:15:  
 3:17

**5:1**  $\text{אַת}$  24:48:  
 $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  11:30:  
 $\text{אַת}$  1:5; 7:4; 13:  
 $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  19

**5:2**  $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  16:  
 $2 \times \text{בְּפָרֶס}$  7:1;  $\text{מְבָשֵׁל}$  3:3:  
 $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  14

**5:3**  $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  4:4:  
 $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  20:25–28:  
 $1 \times \text{מְבָשֵׁל}$  12

**5:4**  $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  10:11:  
 $1 \times \text{כְּבָשָׂר}$  25:1;  $\text{אַת}$  1:4

**5:5**  $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  3:4:  
 $\text{הַמְּבָשֵׁל}$  23:12:  
 $\text{אַת}$  5:21;  $\text{אַת}$  3:8

**5:6** *λ.β5:11:*  
*σδ4:10*  
**5:7** *ωμ3:7:5:*  
*55:22:ωμ6:25:*  
*δ013:5*  
**5:8** *λ.β1:7:*  
*δμ24:25:*  
**2m.γ4:17**  
**5:9** *δμ14:22:*  
*κλ2:5:ρδ4:7*  
**5:10** *ωμ18:32:*  
*ζμ28:28:φc4:17:*  
*2fδ2:17:*  
*2m.γ2:10:1λ.τ16:*  
**5:11** *ζμ11:36*  
*δμ12:15:22:*  
*1φc16:13:*  
*δ013:22*  
**5:13** *δμ12:12*  
**5:14** *ζμ16:16:*  
*λ.δ6:23*

ለጥበት ገዢ የሚያጠናውን አከላል ትቀብ  
ግልጽሁ::

ጀንዳ ማግኘት ሆኖ፣ እና ተተም እና የሆነ ሌሎ  
ማግኘች ተካሬ፣ ሁሉም እርስ በርስ በመከባበር  
ቻትናን ለሰነድ፣ ምክንያቶም፣  
“የዚህበትናው ተሰሳተዋኝ” ይችማማል!

ለተዳደሪት የገኘ ይጠናል::”  
“በአሁን እርሱ በወሰኑው ገዢ ከኩ እንዲ  
ያደርግኝም ነውምበታዘው በርቱ እጅ በጥቶ ፈሰ  
ቻሁን በቅ እድርጋ:: እርሱ ሰላ እናንተ  
ስለማረዥበኩ የሚፈጸመንቸሁን ሆሉ ሰላ  
ርሃ ፈይ ማለ-ተ::”

զրե տիւն հշջողքուն օսքիւն  
Ուղարկուն շշունքուն գումարուն::  
10 Ուղարկուն մը ԱԱԼՊՐ իւն Քուն-  
Քուն ՔԶՀ ԱՆ ԽՄՊԻՒ ԱՐՓԻՆ ԿԱ տիւն-  
իւն Գունքուն ՈՒՆ ՀԱԾՈ ՀԱԾՈ տան  
ՔՈՂԵՄՔՅԱ: ՀՀՅԴՊՐ ՔԹՊՐՅՅԱ: ԱՂՋԱ  
ԻՒՆԱԼՊՐ ՀՈՒՆ ԱԱԼՊՐ ԱՆԾՈ ՔՍ-Յ:  
ԱԿՐՅԱ::

የኢትዮጵያ ስራምኬ

<sup>13</sup>ከእናገኘት ወር የተመረጋገጥው፡ በዚያ  
ለንደ የምትኩናውም ለሰጣች ተቀርብለቸው  
ለቸ፡ እንዲሁም ለሸጭ ማርቆስ ለሰጣች  
የቀርብለቸው፡<sup>14</sup> በጥቅም እሳኑም እርስ  
በርዳቸው ለሰጣች ተሰማው፡፡

በከርበበ አገኘሁ ለሁተቸው ለሰጣች  
ወጪ፡፡

<sup>13</sup> በፌዴራል ተጠቃዋሚ ፍቃድ እኔ በዚያ የምትኩናውም ወተ  
ከርከታቸው ይላል፡፡